

ለወያኔ ቃፊር አሜሪካ ይሄንን ንገሯት!!!

ትናንትና አሜሪካ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አንቶኒ ብሊንከን በኩል "የኢትዮጵያ ውስጣዊና ውጫዊ ድንበሮች በኃይል ወይም ከሕገመንግሥቱ ውጭ እንዳይቀየሩ ከኢትዮጵያ መንግሥት ማረጋገጫ ማግኘት እፈልጋለሁ!" ስትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አንቶኒ ብሊንከን ትናንትና አቶ ዐቢይ አሕመድን በሰልክ ካነጋገሩ በኋላ ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል!!!

መግለጫው ጨምሮም "የትግራይ መሬት" ሲል ከገለጸው የአማራ ርስት ወልቃይት፣ ጠገዴ፣ ሁመራ፣ ጠለምትና ራያ "የአማራ ልዩ ኃይል ሙሉ በሙሉ ለቆ እንዲወጣ!" ሲል ጠይቋል!!!

አቶ አንቶኒ ብሊንከን ሆይ! ሀገራችን ኢትዮጵያ "ቋንቋና ብሔረሰብን መሠረት ባደረገ!" በሚል ሽፋን ኃላፊነት በጎደለው መልኩ እንደተፈለገ የተሸነሸነችው እርስዎ ሕገመንግሥት ብለው የጠቀሱት ሰነድ ተጽፎ ከመጽደቁ ሦስት ዓመታት በፊት በወያኔና በአነግ መሪዎች በማንከለብኝነትና በሕገወጥ መንገድ የሕዝብ ይሁንታና ፈቃድ ሳይጠየቅ፣ ታሪክ ከሚመሰክረው የቦታ ይዘታና ማረጋገጫ ሰነዶች በሚጻጸር መልኩ የተሸነሸነ መሆኑን አያውቁም ወይ???

እንዴት ነው ታዲያ ሕዝብ ተሳትፎበት በሕግ ያልተከለለን የክልል ድንበር እርስዎ ሕገመንግሥት ባሉት በወያኔ የውንብድና ሰነድ መሠረት እንዲሠራ ሊጠይቁ የሚችሉትና ጥያቄዎም አግባብነት ያለው ጥያቄ ሊሆን የሚችለው አቶ አንቶኒ???

አቶ አንቶኒ ለዚህ የውንብድና ሥራ ዕውቅና ሲሰጡና ጥብቅና ሲቆሙ እራስዎን ወንበዴ ማድረግዎንና ሀገርዎንም የወንበዴ ጠበቃ በማድረግ አሜሪካ "ቆሜለታለሁ!" ለምትለው የሰብአዊ መብት፣ የሕግ የበላይነትና ተጠያቂነት እሴት ተጻራሪ አድርገው እያቆሟት እንደሆኑ ያውቃሉ ወይ???

ወያኔ ከአርባ ዓመታት ለሚበልጥ ጊዜ በምሥረታ ማኒፌስቶው ሳይቀር ቀርጾት ለመጣው አማራን የማጥፋት ዓላማና ግብ በዚህ "የአማራ ልዩ ኃይል ለቆ ይውጣ!" በሚሉት የአማራ ርስት በሚኖረው አማራ ላይ ከፍተኛ የሆነ የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ጭፍጨፋዎችን በመፈጸም ስፍራውን ወደ ትግራይ መከለሉን ያውቃሉ ወይ???

አቶ አንቶኒ ምን ያህል እጅግ ሰብአዊነት፣ ኃላፊነትና ተጠያቂነት የማይሰማዎት፣ ሞራሊቲ የጎደለዎት ነውረኛ ሰው ቢሆኑ ነው ሀገርዎን የዚህ አረመኔያዊ ወንጀል አባሪና ተባባሪ ሆኖ እንድትቆም በማድረግ ታሪኳን እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ሊያጎድፉና ሊያበላሹ የቻሉት???

አቶ አንቶኒ ሆይ! እርስዎም ሆኑ ሀገርዎ እንደምታወሩት በትክክልም ለሰብአዊ መብት፣ ለሕግ የበላይነትና ተጠያቂነት የቆማቸው ከሆናቸው ወያኔ በማን አለብኝነት የሕዝብ ፈቃድና ይሁንታን ሳይጠይቅ ወደ ትግራይ የከለከለው መሬት የአማራ እንደሆነ ኮንግረስ ላይብረሪ ያሉ በምዕራባውያን የታሪክ ጸሐፊት የተጻፉ በርካታ ጥንታዊ መጻሕፍት በሚገባ ጥርት አድርገው ይነግሯቸዋልና እውነቱን ከእነዚህ መጻሕፍት በመረዳት፤ ይህም ካልበቃቸው የወያኔ መሥራቾ አባላትና የትግራይ ገዥ የነበሩ የትግሬ ኤሊቶች ስፍራው የአማራ መሆኑን በቃለመጠይቆቻቸው የሰጡትን ምስክርነት በማዳመጥና እውነቱን በመረዳት ከዚህ እጅግ አሳፋሪ የወንጀል እንቅስቃሴያቸው ትታቀቡ ዘንድ አጥብቀን እናሳስባለን!!!

"እምቢ!" ካላቸህና በወንጀል፣ በግፍ፣ በውንብድና ሥራቸው የምትቀጥሉ ከሆነ ደግሞ ቀጥሎበትና እስከዛሬ በዚህች ሀገር ላይ ለፈጸማቸው ግፍና በደል ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን ዓይነት ቅጣት እንደሚደርስባቸው የምታዩት ይሆናል ጠብቁ!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው